

ሰበር ዜና ሎንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን፤

አርዕተ ዜና፤

- እነ ሻለቃ ማሞ በፓሊስ ማስጠንቀቂያም ተሰጣቸው።
- ቄስ ብርሃኑ ብሥራት ከሀገረ ሱብኩቱ ሊቀ ጳጳስ ለቀረበለት ጥያቄ መለስ አለመስጠቱ ተረጋገጠ።



ሻለቃ ማሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ በቅዳሴ ስዓት ከፈተኛ የሆነ አደማ መርቶ ሲገባና ቅዳሴ ሲያቋርጥ የሚያሳይ ፎቶ ጋራ። «የንቁላል ጦርነትን» በታላቅ ወታደራዊ ጥበብ በአዛዝነት የመራ።



ቄስ ብርሃኑ (የካንፓኒ ቄስ/ቄስ ጆቢራው) ቤተክርስቲያን በግል ካንፓኒ በግለሰቦች ስም እንድትዋቀር የሚያበርታታ በአቶ ዘላለም ተመስገን (ግንቦት 7 ንቅናቄ) ካንፓኒው አልቃ እንዲሆን የተሾመ።

ዜናው በዝርዝር

ቤተክርስቲያኑ ተከፍቶ መንፈሳዊ አገለግሎት እንዳይሰጥ ከምንጊዜውም በበለጠ ለአንድ ሳምንት እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ «የዘብ ጥበቃ በፈርቃ» አውጥተው ቤተክርስቲያኑ ሲጠብቁ የሰነበቱት ወታደሮች እነ ሻለቃ ማሞ (መቃብር ጠባቂዎች)፤ የቤተክርስቲያኑ ሰበካ ጉባኤ (ትረስቲዎች) ከሌሎች ንዑሳን ኮሚቴዎች ጋር በቪካሬጁ ውስጥ በሰብስባ ላይ እንዳሉ እኛም ካልገባን በማለት ሲያስገድዱ በመካከል ወደ ፓሊስ ተደውሎ ፓሊስ በ03/09/2013 ዓ.ም በቦታው ላይ ሲደርስ መቃብር ጠባቂዎቹ ጩህታቸውን እያሰሙ መገኝታቸው ታውቋል።

ፓሊስ የሚትጮሁበትን ምክንያት ሲጠይቅ፤ እኛም የመግባት መብት አለን ብለዋል። ፓሊስ «የገቡት ሰዎች የአስተዳደር ከፍሎችና ትረስቲዎች ከፍቶ የመግባትና የመሥራት መብት አላቸው፤ እናንተ አታስቡም እንዴ ቤተክርስቲያንችሁ እኮ ከተዘጋ አምስት ወራት ሆኖታል» በማለት በሚያስደንቅ መለስ የሰጣቸው ሲሆን፤ የሆነ ያዳመጡ ምዕመናን «እግዚአብሔር ተናገረ» በማለት በአግራምት ለዜና ክፍላችን ገለጻ አደርገዋል። መቃብር ጠባቂ ወታደሮቹ ግን ተረስቲዎቹ መውጣት አለባቸው «በፍርድ ቤት ከሰናቸዋል» በሚል ጩህታቸውን ሲያስተጋቡ የቆዩ ሲሆን፤ ፓሊስ «ያለምክንያት አትጩህብኝ!! የፍርድ ቤት ደብዳቤ ካልህ አሳየኝ፤ ቪካሬጁን ለመክፈት የሚያስችል ስልጣንና ቁልፍ ካልህ ከፍተህ ግባ» በማለት እንደያንዳንዱን የመቃብር ጠባቂ ሲጠይቅ መለስ የሚሰጥ ሲጠፋ ማሞ «ቢጨንቀው ገብተው መብራት እያበሩ ኤሌክትሪኩ ይቆጥራል የህዝብ ንብረት ነው።» በማለት ሲናገር ያደምጡ የነብሩ ሰዎች «የኛ ! ተቆርቋሪ እሱን ሂደና ሚስትህን ተቆጣጠር በማለት የፌዝ ሳቅ የሳቄ ሰዎችን ተመልክተናል።»

ቀጥሎም ከመቃብር ጠባቂዎቹ አንዱ ፓራ- አሎርክ በሚል ቅጥል ስም የሚጠሩት አንካሳው ወታደር «ይህ ቪካሬጁ ነው ማንም ሊኖርበት አይገባም» በማለት ለፓሊሱ ሲያመልክት ፤ ፓሊሱ ደንቀውና «ቪካሬጁ» ማለት እኮ «የካህኑ የቤተክርስቲያኑ ኃላፊ መኖርያ ቤት ማለት ነው።» ብሎ መለስ የሰጠው መሆኑ ሲረጋገጥ ፤ ወታደሩ ሚመልሰው ጠፋቶት ሲቅበዘበዝ በወቅቱ የነብሩ ታዛቢዎች «እነዚህን ግለሰቦች በሥጋም በመንፈስም ዕውቀት የተበደሉ የሁለት ዓለም ስደተኞች ናቸው» በማለት በትዝብት ሲናገር ተደምጧል።

በመጨረሻም ፓሊሱ «የምትሰሩት ሥራ ሁሉ ሕጋዊነት ያለው ነገር አይደለም፤ እዚህ ወጥታችሁ መሄድ አለባችሁ ካለ በኋላ የማናውቅ አይምሰላችሁ በናንንተ መክንያት ፓሊስ የሥራ ጊዜ አላግባብ እያባከነ እንደሆነ መረዳት ይኖርባችኋል ካለ በኋላ ከእነዚህ ትረስቲዎች መካከል አንዱ ችግር ቢደረስንበትና ቢደውልልን ልትታሰሩ ትችላላችሁ!!» በማለት ማስጠንቀቂያ ሲሰጣቸው እልህ የያዘው ማሞ «ከፈለክ እሰረኝ» በማለት ጨህቱን አሰምቷል ? ፓሊሱም «አንተን የማስር ለምንድን ነው?» በማለት የማሞን አላዋቂነት በንቀት እያየ መልስ ከሰጠ በኋላ ወደ መጡበት ተመልሰው ሊሄዱ ችለዋል። አይ ማሞ ይህ እኮ እንግሊዝ ሀገር ነው። ሰው ወንጀል ሲሰራ እንጂ እንዲሁ እንደ ደርግ አንስቶ ማስር የለም እኮ ማስር የሚመጣው በአሸባሪነ ከተረጋገጠ ነው በማለት የሳቂ የተሳለቁ ሰዎችንም ተመልክተናል።

በሌላ መልኩ ገና ቤተክርስቲያኑ ወደ ካንፓሪ ሲቀየር ንግድ ሲጠጥር፤ ቤተክርስቲያን ካንፓሪ አትሆንም ህገ ቤተክርስቲያን የከበር ብለው የተከራከሩ ካህናት በነሻለቃ ማሞ ሲባረሩ በብቸኝነት ቤተክርስቲያኑን ተረክቤ ገለልተኛ ሁኝ እንደለመድኩት እንደፈለኩት ቤተክርስቲያንን በብቸኝነት እየጠቡጣለሁ በሚል ተስፋ የመቃብር ጠባቂዎች አዛዥና ናዛዥ በመሆን የካንፓሪውን ጉባኤ ባርኮ በመክፈትና በአቶ ዘላለም ተምስገን (የግንቦት ንቅናቄ) የደብሩ አስተዳዳሪ ሆኖ የተሾመው በቅጽል ስሙ «የካንፓሪ ቄስ» ወይም «ቄስ ጆቢራው» በመባል የሚታወቀው ፤ ከህገ ቤተክርስቲያን ወጪ የሚያደርገው ከህነታዊ ያለሆነ ተግባር አግባብ አለመሆኑን በመጥቀስ ቀርበው ሪፖርት እንዲያደርጉ ከሰሜን ምዕራብ አውሮጳ ሊቀ ጳጳስ ብጽዕ አቡነ እንጦንስ በተደጋጋሚ ደብዳቤ ቢደርሳቸውም ነብሴ ከካንፓሪ መስራቾች ጋር ተወጣለች» በማለት እስካሁን ለሊቀ ጳጳሱ ጥሪ ምላሽ እንዳልሰጠ ከሰሜን ምዕራብ ሀገረሰብነት ሊቀ ጳጳሱ ልዩ ጽ/ቤት የደረሰን መረጃ ያመለክታል።

ከዜና መንጫችን እንደተረዳነው በቤተክርስቲያንችን ሕግ ፍትህ መንፈሳዊ መሠረት «አንድ ካህን ሊቀ ጳጳሱ ደጋግሞ ቢጠራው ቀርቦ ለተጠራበት ጉዳይ መለስ ካልሰጠ ከህነቱ ይያዝ» በማለት እንደሚደነግግ ጠቅሶ በቅርቡ ቤተክርስቲያኑ ጉዳይ ላይ መፈትሄ ለምስጢት ከቅዱስ ሲኖዶስ ተወክለው የመጡት ሊቃነ ጳጳሳት የካህኑ ሽምቅ፣ ግለሰባዊ ፈላጎትና የተሳሳተ እንቅስቃሴ የቤተክርስቲያኑን ችግር ይበልጥ እንዳይሰጠው በመረዳት ለማስተማርና ለመምከር ጥሪ አደርገውለት እንደነበር ሎንደን ከተማ እያለ የለም በማሰንት ተደብቆ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው እስከሄዱ ድረስ ተደብቆ እንደቆየ ውስጥ አዋቂ የዜና መንጫችን መግለጫ ሰጥተዋል።

ባለፈው እሁድ ነሐሴ 26 ቀን 2013 ዓ.ም ብጽዕ ሊቀ ጳጳስ አቡነ እንጦንስ በርዕሰ አደባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የተፈጠረው አሳዛኝ የታሪክ ገጠመኝ አሳሰቧቸው በአባትነታቸው ቡራኬ ለመስጠት፣ ለመምከር፣ ለማስማትና ለማስታረቅ በቦታው ላይ መደረሳቸው ሲያረገጥ ቄስ ብርሃኑ ሾልኮ መጥፋቱንና ይህም ከቀኖና ቤተክርስቲያን እንጻር ሊያስጠይቅ እንደሚችል አንዳንድ ለቤተክርስቲያን አስተዳደር ቅርበት ያልቸው ወገኖች ለዜና ክፍላችን ጠቁመዋል። ይህ በንዲህ እንዳለ ዛሬ ቅዳሜ በ7/09/2013 ማምሻውን ነገ እሁድ «ቤተክርስቲያኑ ሊከፈት ነው በከፈተኛ ሁኔታ መቃወም አለብን፤ ከተከፈተም ገብተን አንውጣም እንላለን እዛው እንተኛለን» በሚል አጋንንታዊ ምክር የመቃብር ጠባቂዎች ቡድን በቤተክርስቲያኑ ገቢ ውስጥ ተገኝቶ የተለመደውን የመጫህ ተግባር ለማከናወን የከተት ጥሪ ሲያውጁ ከማምሸቱም በላይ መፈክሮችን በማዘጋጀትና የፈረደብት የኢትዮጵያ ሰንደቅ አልማ በማሰባሰብ ሥራ ላይ ተጠምዶ ማምሸቱ ከስፍራው የተገኘ ታማኝ የዜና ምንጫችን ዘግቧል። ለዚህ ሰብር ዜና መረጃዎች ተያይዘው ቀበዋል።

የለቱ ዜና ደብረ ጽዮን በዚህ አበቃ

ነገ በተመሳሳይ ዜና እስክንገናኝ ችር ይግጠሙን

የዜናው አቅራቢ፤ እውነት ይበልጣል ነኝ፤ ከሎንዶን